

ለግንቦት 7 አባላት በሙሉ

በድርጅታችን ውስጥ እየታየ ያለውን ኢ-ዲሞክራሲያዊ እና ህግን ያልተከተለ አካሄድ አግባብ አለመሆኑን በመጥቀስ በውይይት እንዲስተካከል በተደጋጋሚ የእንወያይ ጥያቄ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም ሆነ ለአዲት ኮሚቴ አቅርቦን ነበር። ይህ የተደረገው ጥያቄያችን ከድርጅታችን እንዳይወጣ በማሰብ ነበር። ሁላችሁም እንደምታውቁት ግን ጥያቄው በወያኔ ድረገጽ ላይ ወጥቷል።

ይህ ምናልባት የዲሞክራሲውን ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎችን በወያኔነት ለመወንጀል ከሚደረገው አጉል ሸር የተሞላበት አካሄድ የመነጨ ሊሆን ይችላል። በዚህ የዲሞክራሲ ጥያቄ የተሰባሰብን አባላት በምንም ተዓምር በወያኔነት ልንጠረጠር ቀርቶ የማንታሰብ መሆናችን ግልጽ ማድረግ እንፈልጋለን።

ውይይት ለምን እንዳልተፈለግ ከነሱ በቀር ማንም ሊያውቅ የሚችል ባይኖርም እኛ የተረዳነው ያለምንም በቂ አሳማኝ ምክንያት በማናለብኝነት የተደረገ ለውጥ ውይይት ቢደረግበት አጥጋቢ እና አሳማኝ የመወያያ ነጥብ ስለሌለ መሆኑን ነው። በዚህ ኢ-ዲሞክራሲያዊ አካሄድ በጣም ብዙ የድርጅት አባላት ቅሬታ ከማሰማት አልፈው እየለቀቁ እንደሆነ ግልጽ ነው (ከለቀቁ መካከል በሃላፊነት ቦታ የነበሩ አባልትንም ይጨምራል)።

አንድ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚል ድርጅት እንዴት ውይይትን እንደጦር ሊፈራ እንደሚችል ውይይቱን ላለማድረግ ከሚፈሩት ውጭ ሊረዳ የሚችል የለም። በተለይ ደግሞ አነጻጻ ለማስታረቅ ከሁለት ዓመት በላይ ፈጅብን ከሚሉ አመራሮች ሲመጣ የሚገርም ይሆናል። ጊዜ ባለፈ ቁጥር ስልጅቷቸው ጥያቄውን ይተውታል ወይም ድርጅቱን ለቀው ይወጣሉ ተብሎ የታሰበው ሂሳብም የማያዋጣ ቅኝት መሆኑን ልንገልጽ እንወዳለን። ጊዜ የዲሞክራሲ ጥያቄን የሚያደበዝዘው ቢሆንም ከሃገር ከወጣን ረጅም ዓመታት የሆነን አባላት ለምን ወያኔን ዲሞክራሲያዊ አይደለም ብለን ትግል የገባን ይመስላቸዋል?

ድርጅቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ የደከምንበት፣ ገንዘባችንና ጊዜያችን ያጠፋንበት በመሆኑ የሁላችንም ድርጅት መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። አገራችን ጥለን እንድንሰደድ ያደረገን የዲሞክራሲ ችግር ድርጅታችን ውስጥ ጉብቶ ቤቱን ሲሰራ በዝምታ አናይም ይስተካከል ማለት እንደወንጀል ተቆጥሮ ሌላ ስም ማሰጠቱ የሚደንቅ አይደለም አምባገነኖች ቢቻላቸው ሰውን እስከ መግደል የሚደርሱ መሆናችንም የሚታወቁበት ባህሪያቸው ነውና።

አንዳንድ አባላት ጥቂት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የብዙሃኑን እስትንፋስ ለጉመው ራሳቸው ብቻ መተንፈስ ሲመርጡ በደፈናው ከማጨብጨብ ይልቅ የአካሄዳችን ምንነት፣ የመጨረሻቸውን ወዴትነት ቢያጤኑ ጊዜ አልፎ ጊዜ ሲተካ ሕሊናችንን ከወቀሳ ማዳን ይችላሉ።

ወድ አባላት! በአንድ የድርጅቱ ከፍተኛ ሃላፊ በነበሩ ግለሰብ በኩል የድርጅቱ አባላት ስም ዝርዝርና ሌላም ሌላም ዝርዝር መረጃ በወያኔ እጅ መውደቁን ስንሰማ የተሰማን ሃዘን ምን ያህል ጥልቅና አስደንጋጭ እንደሆነ እንድትረዱት ልናሳሰብ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ አባላት ለራሳችሁ ደህንነት ሲባል ወደ አገርቤት የምታደርጉትን ጉዞ ከወዲሁ እንድታስቡበት ለማስገንዘብ እንወዳለን።

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲህ አይነት መረጃ ደርሷችሁ ለአባላት ደህንነት ሲባል መረጃውን እንድናውቅ አለመድረጉ ለአባላት ደህንነት ምንም አይነት ደንታ የሌላችሁ መሆኑ ያሳያል።

ይባስ ብሎ ባካባቢያቸው ያሉ ግለሰቦችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምክር እንደምትለግሱ ስንሰማ ለቀረነው አባላት ደህንነት ያላቸውን ጭንቀት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያል።

በመጨረሻ እንዲህ አይነት የማናለብኝነትና ለአባላት ደህንነት ምንም የማያስብ አመራር ድርጅቱን ወዴት እየወሰደ እንዳለ ለሁላችንም ግልጽ እየሆነ መጥቷል። በመሆኑም ይህ ወደ ሁለት ወር የፈጀ የእንወያይ ጥያቄ በመሪዎቹ በኩል ምን ሊያመጡ ነው? የት ይደርሳሉ? ወያኔ ናቸው ብለን ስማቸውን ብናጠፋ አርፈው ይቀመጣሉ እና ማጣፊያው ሲያጥራቸው ደግሞ ይህ ድርጅት ሊያልፍበት የሚገባ ደረጃ ነው እና የመሳሰሉትን ሰንካላ ወይይቶችን በውስጥ እንደሚያደርጉ ስንሰማ ለዲሞክራሲና ለህግ ተገዢነት ያላቸውን ግንዛቤ ቁልጭ አድርጎ አሳይቷል። ይህ ድርጅት ቀዳዳው የበዛና በውሃ እየተጠለቀ ያለ ጀልባን ይመስላል። ክፍተቱ ካልተዘጋ ከታሰበበት መድረስ አይደለም ለተሳፋሪዎችም ሕይወት ያሰጋል።

እናም ከዚህ በኋላ ለምንወስደው ማንኛውም ዓይነት እርምጃም ሆነ ተያይዞ ሊከሰት ለሚችለው ማንኛውም ጥፋት ተጠያቂው የውይይቱን በር የዘጋው አምባገነን ቡድን መሆኑን ስንገልጽ በየአባባቢው በጉዳዩ ላይ ቅሬታ ያላችሁ አባላት ለውስጥ ዲሞክራሲ የሚደረገውን ትግል በጋራ ለማድረግ እንድትቀላቀሉን ጥሪ እናቀርባለን። በደል ከጎተራው ተርፎ እንደ ትል ሲፈላ እያየን አሁን ባለበት ሁኔታ መቀጠል ሰው የተባልንበትን ሰውነት መካድ ይሆናል፤ ካልሆነም አምላክ ከሰጠን ፀጋ ወደታች ወርደን በራሳችን ላይ ሌሎች ሲወስኑበን፤ ሲጠሩንና ሲልኩን በአሜንታ መቀበል? ምርጫውን ለእናንተ እንተወዋለን። አዎ! የእኛ ጥያቄ የሙብት ጥያቄ ነው። ሙብት ደግሞ ይጠየቃል እንጂ አይለመንም። በአሁኑ የሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን መሪዎችን እንጂ ገዢዎችን አንፈልግም።

ከአሁን በፊት የማበረታቻ ኢሜሎችን ለላካችሁልን የዲሞክራሲ ቀንዲሎች ምስጋናችን የላቀ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን።

በመጨረሻም ካሁን በፊት ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የላከናቸውን ሁለት ደብዳቤዎች አብረን አያይዘን ልከልናችኋል። በዚህ አጋጣሚ ይህ ኢሜል ላልደረሳቸው አባላት በማዳረሱ በኩል ትብብራችሁን እንጠይቃለን።

የውስጥ ዲሞክራሲ የለሌው ድርጅት የሃገር ዲሞክራሲ አመጣለሁ ብሎ ማሰብ ከእባብ እንቁላል እርግብ መጠበቅ ነው!!!

ከሰላምታ ጋር

ዲሞክራሲን ለማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮሚቴ

- ማፉ የአውሮፓ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና በጀርመን የግንቦት 7 አሁን ያለበት ደርጃ እንዲደርስ ከጓደኞቹ ጋር ትልቅ አስተዋጾ ያበረከት
- ዔድኔት የቤልጆም ሰብሳቢና የአውሮፓ ጸሃፊ
- እያዩ በቅርቡ በፊቃዱ ከሃላፊነቱ እስኪለቅ ድረስ የስዊድን ሰብሳቢና የአውሮፓ የድርጅት ጉዳይ ሃላፊ የነበረና ስዊድን አውሮፓ ውስጥ ካሉ ጠንካራ የግንቦት ሰባት ኮሚቴ እንዲኖር የላቀ አስተዋጾ ያበረከት
- ጨረንቆ (ዳኛ ወ/ሚካኤል መሸሻ) የሆንላድ ሰብሳቢ
- ሃይሉ የዩኬ ሰብሳቢ
- ክንፈ የእስራኤል ሰብሳቢ
- ባሻ ወልዴ የጣሊያን ሰብሳቢ
- ጎልደን ሾይስ የአሽኒያ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የምዕራብ አውስትራሊያ ሰብሳቢ
- ዘመድ የጃፓን ኮሚቴ ጸሀፊ
- አብያተር ሰሪሳ የጃፓን ኮሚቴ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ